



እራሳችንና የበደሉንን ይቅር ማለት እንችላለን

2ኛ. ትክክለኛነት ያለው የበደለኛነት ስሜት

መሰለች ጌታን ከማወቅ በፊት ራሷን በንጽህና የምትመራ አልነበረችም። በዚህ ምክንያት ሳታገባ አረገዘች። ሰው ሳያወቅ ተራራ ለመሄድ፣ ይህ ከሆነ ከጥቂት ዓመት በኋላ መሰለች ወደ ጌታ መጣች። ደህንነትን አግኝታ አዲስ ሕይወትን መኖር ጀመረች። ይሁን እንጂ ያለፈው መጥፎ ሕይወቷ ትዝ እያላት ትጩታለች። እራሷን ነፍስ ገዳይ አድርጋ ከማየት ነጻ መሆን አቃታት። እርግጥ ነው መሰለች የተበላሸ ሕይወት አሳልፋለች። ጥሩ የሕይወት ትዝታ ሊኖራት አይችልም። ጠባሳው በቀላሉ አይጠፋም። የበደለኛነት ስሜት በሰማት ትክክል ነው። ይሁን እንጂ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው ምንም ዓይነት እድፍ የለም። አማራች ሆነች መሰለች ጌታ ይቅር ካላቸው እነርሱ ለራሳቸው ይቅርታ የማይሰጡበት ምክንያት ምንም ነገር የለም። የአደፊው የሕይወት ታሪካቸው በተቀደሰው በኢየሱስ ደም ተፍቋልና ራሳቸውን ይቅር ማለት መለማመድ ይገባቸዋል። ጌታ “ይቅር” ያለውን ማንም ሊኮንነው ኅይል ያለው የለም።

ሌሎችን ይቅር ማለት አቅቶን ይሆን?

በዘመናችን ብዙ ሰዎች አጋጥመውን በተለያዩ መንገድ ሕይወታችንን ቀርጸውት አልፏል። በሕይወታችን ስለፈጸሙት በጎ ነገሮች ስናስታውሳቸው እንኖራለን። በዚያ ልክ ደግሞ ጎድተውን ያለፉ ሰዎችም በሕይወታችን አጋጥመውናል። የጎዱን በጉዞአችን ያሰናከሉን እርምጃችንን ወደ ኋላ ሊጎትቴ የሞከሩ ሰዎች ብዙ መጥፎ ትዝታ ትተውልን አልፏል። እነዚያ ሰዎች ባስታወስን ቁጥር ያንቀጠቅጠናል፤ ያደርሱብን በደል ምንም ያህል ጊዜው ረጅም ቢሆንም ልክ ትላንት እንደተፈጸመብን ያህል ይሰማናል። ለእነርሱም ይቅርታ መስጠት ተራራ መስሎ ይታየናል። ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ “የመጨረሻው እራት” (ዘ ላስት ሳፐር) ስለሚለው ስዕሉ ብዙ የተለያዩ ታሪክ ተጽፎ እናነባለን። ይህን ታላቁና ገናና ስዕሉን በሚሰልበት ጊዜያት በጣም ቅርብ ከሆነውና ከሚወደው ጓደኛው ጋር ተጣላ። በመካከላቸው ትልቅ ጠላትነት ተፈጠረ። ሊዮናርዶ “የመጨረሻውን እራት” ሲሰል የደቀ መዛሙርቱን ምስል መሥርት አላስቸገረውም። ይሁዳን በሚሥልበት ጊዜ የተጣላውን ጓደኛውን በአዕምሮው እያመጣ ይሁዳ እርሱን ይመስላል በማለት ይስል ጀመር። ይሁን እንጂ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሰላም አጣ። የኢየሱስን ምስል መሳል በተቃረበበት ጊዜ ኢየሱስ ምን እንደሚመስል ራዕይ ጠፋበት። በመጨረሻም ሊዮናርዶ በውስጡ ስለ ጓደኛው የነበረው መራራነት የክርስቶስ መልክ ማየት እንዳይችል እንዳደርገው ስለተረዳ ጓደኛው ዘንድ ሄዶ ይቅርታ ጠየቀ። ሁለቱም ይቅርታ ከተሰጣጡ በኋላ የጀመረውን ስዕል ሠርቶ መጨረስ ቻለ ይባላል።

ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ መጸለይ ሲያስተምራቸው ከሰማቸው ትምህርት ውስጥ “በደላችንን ይቅር በለን፤ እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል” የሚል ይገኝበታል (ማቴ. 6፥12)። “ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም” ይላል (ማቴ. 6፥14-15)። ይቅርታ መቀበልና ይቅርታ

መስጠት አብረው የሚሄዱ የማይገነጣጠሉ መሆናቸውን እንረዳለን። ለሌሎች ይቅርታ አንሰጥም ስንል ለራሳችንም ይቅርታ መከልከላችን ነው። ይቅር ስንል ግን እግዚአብሔር እኛን ይቅር ማለት ብቻ ሳይሆን መራራነትም ከሕይወታችን ይጠፋል። መጥፎ ትዝታዎቻችን ሁሉ ይፋቁና ለመወደድ ኃይል ይኖረናል። አዕምሮአችን ክፋውን ብቻ ከማስታወስ ደጉንም በማስታወስ ልባችን በምስጋና ይሞላል።

የበደሉንን ይቅር ማለት ይቻላል

“ጋብቻ” በሚለው መጽሐፋችን ላይ ስለ ይቅርታ በሰፊው ጽፏል። ከዚህ በታች አንዳንዶቹን እንጠቅሳለን።

ሀ) ይቅር ባንል ይሆን እናስታውስ

1ኛ. ይቅር ማለት አቅቶን ቅሬታችንን በውስጣችን አምቀን ከያዝነው ወደ መራራነት ይለወጣል። መራራነትም በውስጣችን ሲያይል መርዝ ሆኖ እራሳችንና በአካባቢያችን ያሉትን ሁሉ ይጎዳል።

2ኛ. የሌላውን የበደል ሽክም የማንለቅ ከሆንን የእኛን ሽክም እኛው እራሳችን መሸከማችን ሊሆን ነው። ያም ደግሞ መንፈሳዊ ሕይወታችንን ስንካላ ያደርገዋል።

3ኛ. የበደለንን ይቅር ማለት ካልቻልን ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ መራመድ አንችልም። ለሌላው ይቅርታ አንሰጥም ማለት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ሆን ብለን የሚለየንን ግድግዳ ማቆማችን ይሆናል (ማቴ. 6፥14-15)።

ለ) ይቅርታ መስጠት ሲቻቅተን

1ኛ. ይቅርታ ጠይቆን ለዚያ ሰው ይቅርታ መስጠት ሲቻቅተን ይሆን እናስታውስ። ይቅር ማለት የማይቻል በሆን “ይቅር በሉ” ሲል እግዚአብሔር ትእዛዙን ባልሰጠንም ነበር። ስለዚህ ይቅር ለማለት የሚያስፈልገንን ኃይል ሁሉ እርሱ እንደሚሰጠን እንወቅ።

2ኛ. ሰማታችን ሊገዛን እንደሚያስፈልግ እንወቅ። ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት በተደረገባቸው የመበደል ስሜት እስረኞች ሲሆኑ ይታያል። የትላንትናው ድርጊት በዛሬው ሕይወታችን ሥፍራ እንዲይገዛ አንፍቀድለት።

በሚቀጥለው ክፍል እንክንገናኝ፣ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።